


Wagga 9th Lak. 9
9ኛ ፭. FTC 9
9th year No. 9



Finfinnee, Sadaasa 25/1993
፲ጀ፲፯ ዓ.ም/፪፻፲፯
Finfine, December 4th 2000

MAGALATA OROMIYAA

መ/ቤት ከ ልማት

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo 13.85
ማ.ቁ
Unit Price.

Too'annaa Caffee Mootummaa
Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe
በኢትዮጵያ ከልደቅ መንግሥት ጥ/ቤት
መስቀል የወጪ

Lakk. S. Poostaa 101769
የፖ.ስ.ቁ.ቁ
P.O.Box

QABEENTAA

Dambii Lakk. 22/1993
“Dambii Kolleejii Barsiistota Adaamaa Hundeessuuf Bahe
..... fuula 1

የኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ የሰነድ ትንተኞች የመ/ቤት
የኢትዮጵያ ከልደቅ መንግሥት ጥ/ቤት
መስቀል የወጪ

CONTENT
Regulations No. 22/2000
Regulations to Provide for Adama
Teacher's College.
..... Page 1

DAMBII KOLLEEJII BARSIISOTA ADAAMAA HUNDEESSUUF BAHE

Heera Mootummaa Naannoo
Oromiyaa keewwata 54(6) hu'ureef-
fatee Dambiin armaan gadii Baaseera.

1. Mata Duree Gabaabaa

Dambiin kun “Dambii Kolleejii
Barsiistota Adaamaa Hundeessuuf
Bahe Lakkoofsa 22/1993” jedha-
mee waamamuu ni danda'a.

2. Hundeeffamuu

1. Kolleejiin Barsiistota Adaamaa
(kanaan booda ‘‘Kolleejii’’
jedhaamee kan waamamu)
akka dhaabbata harnoota
sadarkaa olaanaa tokkootti
seeraan kan beekame ta'ee
Dambii kanaan hundeef-
fameera.

የኢትዮጵያ የመ/ቤት

በኢትዮጵያ ከልደቅ መንግሥት አገልግሎት
ቁጥር/መሠረት የህንጻን የንብረት አውጥቷል”

፩. አዋጅ ሰነድ

ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ
የመ/ቤት የንብረት አውጥቷል”
በኢትዮጵያ ከልደቅ መንግሥት
መስቀል የወጪ” ተሰለው ሰነድ ይችላል”

፪. መጽሐፍ

፩. የኢትዮጵያ
(ከዚህ በንብረት “የመ/ቤት” ተሰለው
የመ/ቤት የንብረት አውጥቷል
መስቀል የወጪ” ተሰለው ሰነድ የንብረት
መ/ቤት የንብረት አውጥቷል”

REGULATIONS TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF ADAMA TEACHER'S COLLEGE

In accordance with Article 54(6)
of the constitution of the Oromia
Regional state, it is hereby Regulated
as follows:

1. Short Title

These Regulations may be cited as
the “Adama Teachers’ College
Establishment Regulation No. 22/
2000”

2. Establishment

1) The Adama Teachers’
College (hereinafter referred
to as the “college”) is hereby
established as an autonomous
higher education institution
having its own legal per-
sonality.

- 2) Itti waamamnie kollejichaah
Boordiiif ta'an

3. *Kaayyoo*
Kolleejichi kaayyolee kanaa gadii
ni qabaataa:

 - 1) Barsiisota Oolmaa Daa'immanuu fi Sadarkaa (1st tu (kutaalee 1-4 fi 5-8th) gosa barnoota adda addaa barsiisanii fi ogeeyyi harnootaa biroo kan guddina tajaajila hawaasumimaa fi dinagdee uummataa saftisiisan haala tajaajila gahaa kennuu danda'aaniin leenjisee dandeettii ogummaa gonfachiisuun qopheessuu;
 - 2) Ogummaa barsiisuu gabisuu, heekumsa saayinsawaa babal'isuu fi tamasaasuu;
 - 3) Barnoota loogii sanyii, sabaa, sab-lammii, saalaa, amantii yookin kan birooraa bilisa ta'ee fi kan walqix xummaa ulfina dhila namaa cimsu kennuu;
 - 4) Yaadni ulfina (kabaja) hojii fi durooma (badhaadhina) uummataa tarkanfachiisu akka dagaagu gochuu;
 - 5) Rakkinaa fi dhimmá gosa barnoota adda addaarratti qoran naa fi qo'atiaa saayinsaawaa adeemsisuu fi bu'aa taayidaa qabeessa la'e tamasaasuu;
 - 6) Ogeeyyi barnootaa adeemsaa baruu-barsiisuu aadaa uummataa wajjin wal simsiisuun sirna barnoota sadarkichaah gabbisuuf ogummaa qo'annaaf fi qorannaa gahaa ta'e qaban qopheessuu.

4. *Aangoo fi Hojii Kollejichaah*
Kolleejichi aangoo fi hojii armaan gadiitti ibsamani qabaataa:

 - 1) Sagantaa barnootaa, leenjii fi qorannaa kan barsissummaa fi ogummaa barnootaa sadarkichaatiif ga'umsa nama gonfachiisu qopheessuudhaan hojiirra oolchuu;
 - 2) Ulaagaa barbaachisaa fi gahaa ta'e qopheeffachuu namoota leenjchaaf ga'umsa qaban filee leenjisuu;

፩. የከለች ተጠሪነት የወልደ የኩርስ በት
ሁሱ አለፈ ማሻሻል ከውሃ ለመሰረመው
የክፍት ተጥሃር በርሃድ ይህንል ይህንል ይ
ቀመጥ

፪. የከለች የሚከተሉት ተ የለማምኑ
ይኖሩ ተልል

፫. የወልደ ትዕዛዎች ማግበራዎች
አካል ጥያቄ አይገባ ለማሳ
በንግድ የሚያገለግልኝ በመቆብል
ሀዋናት በእንደኛኝ ይረዳ በለ
ከፍለች የተለያየ የተጥሃር
የይናገኘን የሚያለተውኑ መኖር
ሀራንና ለለች የተጥሃር
ባለሙያዎች በሙያው በብ
ቻ በማስላጋጉን ማዘጋጀት
የሚሰተኞር መያዝ ለማቅረብ
ለይንሳዊ ዕውቀቱን ማስተናገኙ
ማለተላለፍ :

፬. ከዚ ተ ከጠፊር/በፊደረሰነት
ከጠቅም ከሆነውን ተከከላል
የወደ ከመከላለት አይሰጣም
ኋላ የህን በመከላለር : በመ
ቻቻ ላይ የተመረጋገጫ ሁሉን
ተናቀ ለማስና የሚያስረዳግኝ
የሰውን ላይ አካልነትና ከዚ
ሱት የሚያጠናገር ተጥሃር
መሰጣቸ :

፭. የሥራን ከዚ ሲጠና የጥና
ተስቦ በልክግኝ የሚያደ
ቻቻ እኩ ተስቦ እንደሰር
ማያረጋግጣ

፮. በአዳዲር የተጥሃር
ለይንሳዊ የህን ተቀናና ማር
ማር ማከኔድኝ ተቋሚ የህን
ወጪ ተስቦ ማስረጋገጫ
የወልደ ማስፈጸሚያ የሚከኔድኝ ተገ
ብር ተስቦ በስራ ተስቦ
የወልደ ማስፈጸሚያ የሚከኔድኝ ተገ
ብር ተስቦ የለም ማሆኑ

፯. የወልደ ሆልጋዎን ተማጥረቻቸ

፩. የከለች የሚከተሉበት ሆልጋዎን
ተማጥረቻቸ ይኖሩ ተልል

፪. ለጠቅም የተጥሃር ይረዳ
መኖር ሲጠና የጥና ተስቦ
የሚያጠና የተጥሃር : የሥራ
ተናና የሚጠና መርከማዎር
መቀየልኝ ሥራ ላይ የሚዋል :

፫. አገባብና ተቋሚ ያለው
የጥና መሳ መሆናርና በጥና
ቻቻ ተለዋወልጠናው ተቋሚ ያለ
ቻቻ ላይ መልቀም የሚገል ማማ
አጠን :

- 2) The College shall be accountable to the Board of Higher Education, to be appointed by the Oromia Regional State Executive Committee.

3. *Objectives*

The College shall have the following objectives:

 - 1) To train and prepare teachers teaching various subjects in kindergarten and primary grades 1-8, and other educational personnel equipped with the necessary skills that will enable them to contribute to the socio-economic development of the Region;
 - 2) To propagate teaching profession, promote and disseminate scientific knowledge;
 - 3) To provide education and training free from ethnic, national, sex, religion or other prejudice that can fully develop the personal, social and professional proficiency of citizens and advocate the respect for human dignity by promoting mutual understanding, tolerance and friendship;
 - 4) To develop positive attitude for work and encourage active participation in the socio-economic development activities of the society;
 - 5) To conduct research and studies on different fields and disseminate fruitful results (findings) thereof;
 - 6) To produce skilled teachers capable of enriching the school curriculum by relating and integrating the teaching-learning process with the objective reality to meet the socio-economic development needs of the society.

4. *Powers and Duties of the College*

The college shall have the following powers and duties:

 - 1) To design and implement educational, training and research programme as a means to produce competent and responsible teachers and others and other educational personnel for the level;
 - 2) To prepare pertinent directives and relevant criteria to select and train teachers and appropriate professionals;

- 3) Waraqaa ragaa barnootaa fi leenjichaaf ta'u akkasumas meedaallii, badhaasaa fi taahitaa bu'aa hojii olaanaatiif ta'u qopheessee kennuu;
- 4) Kutaalee qo'annaa fi qoranna barnootaa dhaabuu fi jajjabeessuu;
- 5) Dhaabbilee barnootaa biyya keessaa fi alaa kan kaayyoodhaan isa fakkaatan wajjin quunnamtii gochuu;
- 6) Barruulee fi Gaazeexoota barnootaa qopheessuun bu'aá qo'annaa fi qorannoo addaa irratte maxxansuun raabsuu;
- 7) Tooftaalee addaddaatiin galii keessaa gabbisuun, yoo hayyamarne itti fayyadamuu;
- 8) Tajaajila ogummaa kennuu fi kaffaltii hojiin walgitu (gaha) kaffalchiisuu;
- 9) Abbaa qabeenyaa ta'u;
- 10) Waliigaltee gochuu;
- 11) Maqaasaatiin himachuu yoo kiin himatamuu;
- 12) Hojiilee kaayyoosaa tarkaanfachiisan biroo raawwaachuu.

Kutaa2

Waa'ee Qaamota Bulchiinsaa**5. Miseensota Boordichaa**

- 1) Kolleejichi Boordii miseensota sagal kan koree Hojii Raawwachiiftuu Caffee Mootummaa Naanno Oromiyaatiin filataman ni qabaata.
- 2) Boordichii dura taa'aaf baaressaa ni qabaata.
- 3) Imaammata akkaadaamii fi bulchiinsa kolleejicha haa ni baasa; ni murteesa; hojiirra ooluusaas ni hordofa;
- 4) Chaartarii kolleejichi itti bulu ni mirkaneessisa; hojiirra ooluusaas ni hordofa;
- 5) Sirna gurmaayina kolleejicha haa ni murteesa;

6. ለተምህርትና ስልጠናው ተመማሪያ
የሆነ የምስክር ወረቀት እንዲሁም
ለከፍተኛ ወጪዎን አስተዋጽኑ
የሚገባ አካይዎን ማረዳ ገልማትና
ማሻረግ የመሰጠት;
7. የተምህርት ጥናትና ፍርማዎች ከፍ
ለተኛ የማቻቻቸው የማጠናዱ;
8. በሆነ ወሰኖች በፊዴራል ሚኒስቴር
ከሚገኘ አቶ ተቋማትና ተመሳሳይ
ቋልማት ከላይ አካል የፋይ
ገንዘብና የመመሥራት;
9. የተምህርት ተቋማትና ሚኒስቴር
ውጭ በማስታዣት የተናትና የግ
ርምር ወጪዎችን የማሳተምና የማስ
ፈመት;
10. ልዩ ልዩ ምልተኩን በመቀበ
የራስና የውሰት ገቢ የማድቦር
ስራውያዊ የመመጣዎች;
11. ለማስወቅ መሬታ አገልግሎት
ተገበዎን ወጪ የማስከራል;
12. የንብረት በለበት የመሆና;
13. አገብበ ካለው አካል ጋር ወል
የመዋወል;
14. በስጠት የመከሰሉ ወይም የመከሰሉ;
15. የአማካውን የሚያደርግው ለለተኩ
ማቻቻቸውን የማግኘት;

ክፍል ሁለት**ስላክ ሁለት የእስተዳደር አካላት**

1. ስላክ ሁለት የእስተዳደር አካላት
ሙሉ አስፈላጊ ከሂሳት የሚ
መረጋገጫ ሲሄድ አካላት የለት
የዕርቅ ይቻል;
2. የዕርቅ የስራ ለተመራት ስላክ
የዕርቅ በት ሥር አስፈላጊ ከሂሳት
ሁም የሚከተሉው ሥልጣን
ተግባር ይቻል;
3. የዕርቅ የኢትዮጵያ የእስተዳደር
የዕርቅ ሁለት የእስተዳደር አካላት
የዕርቅ በት ሥር አስፈላጊ ከሂሳት
ሁም የሚከተሉው ሥልጣን
ተግባር ይቻል;
4. የዕርቅ የኢትዮጵያ የእስተዳደር
የዕርቅ ሁለት የእስተዳደር አካላት
የዕርቅ በት ሥር አስፈላጊ ከሂሳት
ሁም የሚከተሉው ሥልጣን
የዕርቅ ይቻል;
5. የዕርቅ የሚተዳደሪበት የዕርቅ
የዕርቅ ሁለት የእስተዳደር አካላት
የዕርቅ በት ሥር አስፈላጊ ከሂሳት
ሁም የሚከተሉው ሥልጣን
የዕርቅ ይቻል;

- 3) To confer academic certificate and diplomas as well as medals, prizes, titles of excellence and meritorious contributions as may be appropriate;
- 4) To establish and promote various academic and research units;
- 5) To establish relations with national and foreign universities, colleges, research institutions and other organizations having similar objectives;
- 6) To organize and conduct various seminars, Workshops and symposiums;
- 7) To Establish and publish academic journals and news letters;
- 8) To devise various ways and means of income generation;
- 9) To charge appropriate fees for services it renders;
- 10) To own property;
- 11) To conclude contracts with third party;
- 12) To sue or be sued in its own name;
- 13) To carry out other activities as are necessary for the attainment of its objectives.

Part Two**Policy Making and Executive Organs of the College****5. Establishment of Board of the College**

- 1) The College shall have Board of Higher Education consisting of nine members appointed by the Oromia Regional State Executive Committee)
- 2) The Board shall have its own chair person and secretary)
- 3) **Powers and Duties of the Board**
The Board shall be accountable to the Executive Committee and shall have the following powers and duties;
 - 1) To establish, determine and follow up the implementation of the general academic and administrative policy of the college;
 - 2) To adopt the charter regulating the administration of the College;
 - 3) To determine the organization of the College;

- 4) Haala hojjattoonni hojii Akkaadaamii kolleejich-aarratti bobba'an ittiin qaxaramaniifi ittiin bul-an ni murteessa;

5) Wixinee karoora fi baajata Kolleejichaa ilaalee qaama dhimmi ilaalutti ni dabarsa;

6) Aasxaan kolleejichaa akka qophaa'u ni taasisa;

7) Sagantaan barnootaa, le-enji fi qorannoo faayidaa uummata Naanicha-aratti hundaa'ee qophaa-wuuusaa fi kaayyoosaa eeggatee hojirra ooluusa-saa ni to'ata;

8) Kaffalti kollejichi tajaai-la adda addaatiif kaffal-chiisu ni to'ata;

9) Seerri Bulchiinsa Hojjetoota Mootummaa akkuuma eegametti ta'ee, mu-rtii kolleejichaan darber-ratti komii dhiyaate ilaalee qorachuun ni murtee-sa;

10) Waliigaltee Akkaadaamii kolleejichi dhaabbi-lee barnootaa addadda wajjin godhu ilaalee ni mirkaneessa;

11) Guddina taayitaa akkaadaamii fi badhaasa barsi-sotaa fi hojjattoota akkaadaamii, Komishinii Ak-kaadaamii tiin dhiyaat-eef ilaalee ni mirkanee-sa hojirraa ooluusaas ni to'ata;

12) Raawwannaah hojii kolleejichaa ilaalchisee yeroo yerootti Koree Hojii Raawwachiistuutiif gabaa-saa ni dhiyeessa;

13) Hojiilee biroo kaayyoo koh-leejichaa galmaan ga-uuf malan ni raawwata.

7. Miseensota Koomiishiinii Akkaadaamii Kolleejichaa koomiishiinii Akkaadaamii koll-eejichaa miseensota kanaa-gadii ni qabaata:

 - 1) Diinii Kolleejicha Walitti gabaa
 - 2) Ittaanaa diinii Akkaadaamii Kolleejichaa Miseensa fi Barressaa
 - 3) Ittaanaa Diinii Bulchinsa Kolleejichaa Miseensa
 - 4) Ittigaafatamaa kutaa qor-annaa, maxxansaa fi raab-saa....."
 - 5) Ittigaafatamaa kutaa bar-noota idileen alaa...."
 - 6) Ittigaafatamtoota gareew-wan barnootaa....."
 - 7) Ittigaafatamaa dhimma-barattootaa
 - 8) Reejisitiraara Kolleejich-aa
 - 9) Ittigaafatamaa kutaa Lee-nji Barsiisota Oolmaa-daa'immanni

6. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1

- 4) To determine conditions under which the teaching and research staff of the college shall be employed and administered;
 - 5) To submit the draft plan and budget of the College to the concerned organ;
 - 6) To cause the preparation of the emblem of the college;
 - 7) To see to it that the education, training and research programmes of the college are prepared in line with needs and interests of the Region and implemented according to the objectives;
 - 8) To fix fees and charges to be paid to the college;
 - 9) To hear and decide on any complaint concerning the college, except matters related to the Civil Service Laws, by any person with respect to a decision given by the college or any one of its organs;
 - 10) To approve academic agreements made by the college with national and foreign educational institutions;
 - 11) To approve and ensure the implementations of the promotions of teachers and researchers and the offering of various academic ranks as well as medals and prizes recommended by the Academic Commission of the college;
 - 12) To submit progressive report on the activities of the college to the Executive Committee;
 - 13) To determine its own rules of procedures;
 - 14) to perform such other duties as are necessary for the attainment of the objectives of the college);

7. Members of the Academic Commission

The college's Academic Commission shall have the following members;

- 1) Dean of the College Chair person
 - 2) Academic Vice Dean Member & Secre
 - 3) Administrative Vice Dean Members
 - 4) Head of research & publication
Unit
 - 5) Head of adult and continuing
education unit
 - 6) Heads of departments
 - 7) Dean of students
 - 8) Register of the College
 - 9) Head of kindergarten unit

- 10) Hojjattoota akkaadaamii dhaabbataa ta'an keessaan kan filataman namoota 3.....»
- 11) Barattoota idileetiin kan filataman barattoota 2»
8. Aangoo fi Hojji Koomiishiini Akkaadaamii Kolleejicha Koomiishiini Akkaadaamii kolleejicha:
- 1) Kalandarii barnoota Kollejicha ilaalee ni mirkaneessa;
 - 2) Karoora Kolleejichaarratti ni mari'ata;
 - 3) Fooyya'inaa fi gabbina sagantaalee barnootaatiiftarkaanfin akka fudhatamu qajeelfama ni qopheessaa; raawwannaasaas ni hordofa;
 - 4) Qajeelfamni Boordicharraa darbu hojiirra oluussaa hordofee ni mirkaneessa;
 - 5) Haala ramaddii barattoaa fi sagantaa barnootaa ni murteessaa;
 - 6) Fooyya'inaa fi gabbina ad-eemsa baruu-barsiisuu-iif mala addaddaa ni fala;
 - 7) Qajeelfama Boordichi dabarsurratti hundaa'ee haala kufaattii ykn sadarkaarraa sadarkaatti darbuu barattootaa ni murteessa;
 - 8) Haala barattoonni barnootaanaa xumuran waraqaan ragaa argatanii fi qabxii ittin eebbitafaman ni murteessa;
 - 9) Gatii tajaajila barnootaa fi dhimmaa addaddaatiif kaffalamuu qabu qo'atee yaada ni dhiyeessa;
 - 10) Qunnamtiin Kolleejichi dhaabbilee barnootaa biroo wajjin godhu akka cimu haala mija'a'aa qoratee Boordichaaf ni dhiyeessa;
 - 11) Waa'ee badhaasaa fi guddina sadarkaa barsiistotaa qoratee Boordichaaf yada ni dhiyeessa; yammuu eeyyamamus hojirraa ooluusaa ni mirkaneessa;
 - 12) Naamuusa barattootaa il-aalchisee yaada furmaataa dhiyaatu ilaalee ni mirkaneessa;
 - 13) Rakkolee barnootaa fi dhimmoota biroo qoratee yaada furmaataa ni dhiyeessa;
 - 14) Pirooppoozaalota adeemsa baruu-barsiisuu fi leenjii barsiisotaa gabbisuuf qophaa'an ilaaluun ni mirkaneessa; firiisaas ilaalee qaama dhimmi ilaaluuf akka raabsamu ni taasisa;

- 1) በከለም አካዳማኑ ሥርተች
የመሆኑን 3 ስምቶ ”
- 16) በከለም መደረግ ተማሪዎች
የመሆኑን ሁሉት
”
- ፩. የከለም የአካዳማኑ ከሂሳን ሥል
መኖር ተግባር
- የአካዳማኑ ከሂሳን የመሆኑን
መሰንድ ተግባር የቅርቡ ከሂሳን
መሆኑን የመሆኑን ሁሉት የመሆኑን
ቁጥር፣
- ፪. ሌተዳደሪያ ተግባር ተጠሪ
ፈጥቶች መግለጫና መዘላዝር
ወጪዎች እንዲወስኝ መመራ
ቁጥር፣ የሚሸፍት፣ አ&ዳ
መ-ገዢ የመከታታል
- ፫. ኮበርዳ የመተላለቀ መመራ
ቁጥር በሥራ ላይ መዋለውን
በመከታታል የመሆኑን
- ፬. የተማሪዎች የአመዳሪያ
መኖር የተግባር አቀፍ
ሪፖርት የመሆኑን የመሆኑን
- ፭. ለመማርመች ማረጋገጫ
መግለጫና መክቡር የተፈጸመ የሚሸፍ
ቁጥር የመተላለቀ መመራ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን
- ፮. ተግባር ተግባር ተግባር
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፯. ሌተዳደሪያ ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፩. የተግባር ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፪. የተግባር ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፫. የተግባር ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፬. የተግባር ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፭. የተግባር ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን
- ፮. የተግባር ሌተዳደሪያ
ቁጥር የመሆኑን የመሆኑን
የመሆኑን የመሆኑን

- 10) 3 persons elected from the permanent academic staff.”
- 11) 2 representatives of student elected by the regular student ”
8. Powers and Duties of the Academic Commission of the College.
- The Academic Commission of the college shall have the following powers and duties:
- 1) To examine and approve the academic calendar of the college;
 - 2) To discuss ways and means to improve the plan of the college;
 - 3) To prepare various guidelines and directives to improve and enrich the academic programmes of the college, and follow up and ensure their implementation;
 - 4) To follow up and ensure the implementation of guidelines and directives issued by the Board;
 - 5) to determine condition of students admission and methods of programme implementation;
 - 6) To devise various methods to improve & enrich the teaching-learning process of the college;
 - 7) To determine conditions for failing or promotion of the students in line with the general regulation of the Board;
 - 8) To determine points of graduation and types of certification for graduating students;
 - 9) To study and propose tuition fees and other charges of the college for the services it renders;
 - 10) To study ways and means to strengthen the colleges' relations with other colleges and organizations, and propose it to the Board;
 - 11) To study and propose to the Board the criteria to promote and confer prizes to the academic staff of the college, and follow up and ensure its implementation;
 - 12) To examine and decide on proposed solutions regarding matters related to students' disciplinary affairs;
 - 13) To study pedagogical problems and forward solutions;
 - 14) To inquire and approve research proposals to improve the teaching-learning process and training programmes and publish as well as disseminate the result to concerned bodies;

- 10) Raawwannaa hojii Kolleejichaa ilaalchisee Boordiif gabaasa ni dhiyeessa;

11) Hojilee biroo Boordichaan kennamaniif ni raawwata)

11. *Aangoo fi Hojii Ittaantota Dii-nii*

Ittaantoonni Diiuii Kolleejic-haa ittiwaamanisaanii Diinii Kolleejichaaf ta'ee, aangoo fi hojii kanaa gadii ni qabaatu:

 - 1) Hojii Kollecjichaa ilaalchi-see Diiniicha ni gorsu; ni gargaaru;
 - 2) Murtii fi qajeelfamni Boor-diin yookin Koomiishiini Akkaadaamii tün kennam hojiirra ooluusaanii ni hordofu; ni mirkanees-su..
 - 3) Barootni Kollejichaan ke-nnemu akkaataa kalandar-rii fi sagantaa koomiishiin-iin Akkaadaamii mirkane-essetti adeemusaa ni hor-dofu; ni mirkaneessu;
 - 4) Deeggersoonnii fi tajiloo-nni gabbina adeemsa baruu-barsiisuuf barbaachi-san akka guutajnan ni taa-sisu;
 - 5) Bakka Diiniin Kolleejic-haa hinjirretti Ittaanan Diinii Akkaadaamii bak-ka Diiniichaa bu'ee hojii Kollejichaan ni qindeessa; ni qajeelcha;
 - 6) Hojilee biroo Diiniin ken-namaniif ni raawwatu)

KUTAA 3

KUTAAJ *Tumaatota Addaddaa*

12. *Maddawan Baajata Kolleeji-chaa*
Baajatni kolleejichaa maddawan kanaa gadiirraa argama:
1) Baajata Mootummaan Na-anoo ramadurraa;
2) Gatti Kolleejichi tajaajilas-aatiif kaffalchisurraa;
3) Madda galii keessaa biroo fi gargaarsarraig)

13. *Seerota Raawwatiinsa Hinqa-bne*
Dambiinii fi qajeelfamni Dambii kana faallessan dhimmo-ta Dambii kana keessatti ibsaman irratti raawwatiinsa hin qabaatan)

14. *Yeroo Dambiin Kun Itti Ragga'u*
Dambiin kun Adoolessa 1 bara 1992 irraa eegalee kan ragga"e ta'a)

*Finfinnee, Adoolessa 1 bara
1992*

Kumaa Dammaqsa
Pireexidaantii Mootummaa
Naannoo Oromiyaan

፩. የተለቃችን የሥራ አንቀሳቂዱ እስ
መልከቶ ለቦርሃ ሪፖርት ይግባኝ፡
፪. ለቦርሃ የሚሰጠውን ለለም-
ተማገሪቱ የሚከናወን፡

በተለቃች የከተላል ደንብ ሥልጣን
ተዋጊ፡

፫. የተለቃች የከተላል ደንብ ተጠሪ
ሆነው ለተለቃች ደንብ ሆኖ የሚከ-
ተሉት ሥልጣንና ትማገሪቱ ይኖሩ-
ታዋል፡

፬. የተለቃችን ሥራ-ቦኑሙለሁት የየ
ለቅና ደንብ የሚመዘገበ፡ የመረጃዎን፡
፭. ለቦርሃና በአካይሸያክ ከሚሽነ-
የተሰጠው ልዩነቶችና መመሪ-
ያዎች በሥራ ላይ መዋጥቶውን፡
የመከተትል፡ የሚሸጋገጥ፡

፮. ከተለቃች የሚሰጠው ትምህርች፡
አካይሸያክ ከሚሽነ በፊደልው፡
የትምህርት ካለንድርና ጥርግ
ፈጥቶች፡ መሠረት መከሃይቶውን
የመከተትል፡ የሚሸጋገጥ፡

፯. የመመግር ማስተማገኘት ይችት
ለማሻጠር አገልግሎት የሆነ ድጋ
ጋጌና አገልግሎቶች እንዲሟላ-
የሚችሱባት፡

፱. የተለቃች ደንብ በማይኖርበት ገዢ
የተለቃች የአካይሸያክ ተያያዙ-
የከተላል ደንብ ደንብ ተከተ-
የተለቃችን ሥራ የመመርሱ፡ የሚ
ከተማበር፡

፲. በፊደልና በአካይሸያክ ከሚሽነ
የሚሰጠው ልዩነት ለለም-
ተማገሪቱ፡ የሚከናወን፡

ከፌል ማስተና
የየጊዜ ድንጋጌዎች

የኢትዮጵያ የወጪ ተቋማ

- የከለች በቃጥ ከሚከተሉት ምንጭዎች
 የተመጣጣ ይገናል:
 ፩. የከለለ መግባሮች ከሚመሇ
 ብለት በቃጥኑ
 ፪. ከለች በሚሰጣቸው አገልግ
 ለመቶ ከሚሰጠለባቸው ከኋይ
 ምሱ:
 ፫. ከለለዎች የውሳኔ ገበ ማስተካድ
 ምንጭዎች እና ከዚያደረግዎች
 III. ተፈጻሚነት የሚያደርግው ስራት
 ይህንን ደንብ የሚችል ደንቦችና
 መመሪያዎች በተሆና ደንብ ውስጥ
 በተመቀበ ተያያዥ ላይ ተፈጻሚነት
 አይደርም/ተመዋዋል

Digitized by srujanika@gmail.com

ይህንን ደንብ የሚችልን ይጠበና
መመራየችን በዚህ ደንብ ወሰኑ
በተውቀስ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት
አያደርግኝውም፡፡

16-830-0028503-246

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅԻ

6762: አጥቃለ ዕ/ሮቻ

ՀԱՅԻ Ք. ԹԹՎԱԿ

CHAPTER ONE

10. To submit reproto to the Board;
 11. To perform such other duties as may be given to him by the Board.

Powers and Duties of the Vice-Deans of the College

The Vice-Deans of the college shall be accountable to the Dean and shall have the following powers and duties:

 - 1) To advise and assist the Dean on the activities of the college;
 - 2) To follow up and ensure the implementation of the decisions and directives given to them by the Board and the Academic Commission;
 - 3) To follow-up and ensure the implementation of the courses offered by the college according to the academic calendar and programme approved by the Academic commission;
 - 4) To provide assistance and services necessary to facilitate the teaching-learning process;
 - 5) The academic Vice Dean shall act as the Dean of the College, in case of absence of the Dean, and direct as well as co-ordinate the activities of the college;
 - 6) To perform such other activities as may be given to them by the Dean of the College.

Part Three

Miscellaneous Provisions

12. *Sources of the Budget.*
The budget of the college shall be drawn from:

 - 1) Budgetary allocations by the Regional State;
 - 2) Service fees collected by the college;
 - 3) Other internal incomes and assistances.

13. *Inapplicable Laws*
Any regulations and directives inconsistent with the provisions of these Regulations shall not be applicable.
 14. *Effective Date*
These Regulations shall enter into force as of the 7th day of July, 2000.

Done at Finfine this 7th day of July, 2000.
Kuma Demeksa

President of the Oromia Regional State